

ምክንያታዊነት ይንገስ

ዮናስ 05-23-18

መረጋጋት ሰፍኖ ኢትዮጵያውያን በተስፋ ተሞልተው የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን እያከናወኑ መሆናቸው፣ አገሩን ለሚወድ ማንኛውም ሰው ዕፎይታ ይሰጣል። ኢትዮጵያውያን ለጋራ ዓላማ አብረው ለመሠለፍ የሚያስችላቸው ጅምር እየታየ በመሆኑ፣ ብዙዎች መጪውን ጊዜ በብሩህ ተስፋ ተሞልተው እየጠበቁ ነው። ላለፉት ሦስት ዓመታት በነውጥና በሁከት ውስጥ የነበረች አገር የሰላም ንፋስ እየነፈሰባት ኢትዮጵያውያን አገራቸው የፍትሕ፣ የዴሞክራሲ፣ የልማትና የብልፅግና አምባ እንድትሆን በመሥራት ላይ ናቸው። በተለይ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የመጀመርያውን ታሪካዊ ንግግር በፓርላማ ካደረጉ በኋላ፣ ከተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ጋር በአካል በመገናኘት እየተወያዩ ነው። በጅግጅጋ፣ በአምቦና በመቀሌ በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በባሌ፣ በአሶሳ፣ በጋምቤላ ወዘተ. የተሳካ እና ከቀውስ የሚያድን መግባባት ፈጥረዋል። በአዲስ አበባ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ጋር፣ እንዲሁም ከመላ አገሪቱ ከተውጣጡ 25 ሺሕ ወጣቶች ጋር ተገናኝተው ሐሳብ መለዋወጣቸው በጎ ጅምር ነው። ይህ ጅምር ከንግዱ ማኅበረሰብ ጋርም ተከናውኗል። ሕዝብን በቀጥታና በተወካዮቹ በኩል በማግኘት ማነጋገር ባህል መሆን አለበት። ይህ በጎ ጅምር እንዳይበላሽ ደግሞ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይህን ያልነው በጉጂና ሶማሌ አካባቢ ምክንያታዊ ያልሆኑ ግጭቶችን ስለተመለከትን ነው።

በለገደምቢ ሻኪሶ ለሜድሮክ የማእድን ኩባንያ የተሰጠውን ፈቃድ መታደስ ተከትሎ የተነሳው ሁከት ሌሎች እና ምክንያታዊ ያልሆኑ አጀንዳዎች እየፈለፈለ ቀውስ በማስከተል ከላይ

በተመለከቱትን ተስፋዎቻችን ላይ ቀዝቃዛ ውሃ ቸልሶብናል። መንግስት ከሚድሮክ ጋር ለተነሳሳው ጥያቄ የሚድሮክን ፈቃድ በማገድ ምላሽ ከሰጠም በኋላ ያስተዋልነው እና የህይወትና የንብረት ዋጋ ያስከፈለ ሁከት ምክንያታዊነት ምን ያህል መርከሱን የሚያጠይቅ ነው። የማዕድንና ኢነርጂ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ተጨማሪ ጥናት ተካሂዶ ጉዳዩ እልባት እስኪያገኝ ድረስ ሚድሮክ ወርቅ ስራውን እንዲያቋርጥ ተደርጓል ተብሏል። ባለፉት 20 አመታት በለገደምቢ ወርቅ ሲያመርት የቆየው የሼህ መሃመድ አላሙዲን ንብረት የሆነው ሚድሮክ የወርቅ ማምረቻ በቅርቡ ለተጨማሪ 10 አመታት ወርቅ እንዲያመርት ፈቃዱ ታደሶለት ነበር።

ሆኖም የአካባቢው ሕዝብ በዚህ የወርቅ ማምረት ሒደት ስራ ላይ የዋለው ኬሚካል ያመጣውን ጉዳት በማስታወስ ለተቃውሞ አደባባይ ወጥቷል። ወርቁን ለማውጣትና ለማጽዳት ኩባንያው የሚጠቀምባቸው ኬሚካሎች በአካባቢውና በኗሪው ላይ የጤና ችግር አስከትሏል። በአካባቢው የሚወለዱ ሕጻናትም አካል ጉዳተኛ ሆነው እንዲወለዱ ከማድረግ ጀምሮ በአካባቢው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ነዋሪዎች ይገልጻሉ። ባለሙያዎችን መሰረት ያደረጉ ዘገባዎችም የማህበረሰቡን ቅሬታ ትክክለኛነት አረጋግጠዋል። ስለሆነም እዚህ ድረስ ህዝቡ ምክንያታዊ ነው ለማለት ይቻላል። መንግስትም ሲያግድ ተጠንቶ የተባለው ነገር እስከሚረጋገጥ ማገዱ ህዝባዊ ውግንናውን እና ምይንያታዊነቱን የሚያረጋግጥ ነው።

ከዚህ ባሻገር ግን ስንት ያልተመለሱና ለግጭት ያበቁን የልማት ጥያቄዎች በደረጃቸው ሀገር ላይ የህዝብ ሃብት የሆኑና ህዝብ የሚጠቀምባቸውን ሊያውም መሠረታዊ የሆኑ የውሃና የመብራት መሰረተልማቶችን ማውደም ምክንያታዊነት ቦታ ማጣቱን፤ ይልቁንም መርከሱን የሚያሳይ ነው። በዚህች ሀገር ዋጋ ያስከፈሉ ጥያቄዎች ይመለሱ ዘንድ ሃብት፤ አቅም ወዘተ. ማስፈለጋቸው ባያጠያይቅም መሰረታዊ ግን አይደሉም። የቆየንበትን እና የኪሳራችንን መጠን ብናሰላ

መሰረታዊው ነገር ምክንያታዊነት ነው።

ኢትዮጵያ ከአንድ የታሪክ ምዕራፍ ወደ ሌላው እየተሸጋገረች ዘመናትን ያስቆጠረች ባለታሪክ አገር ናት። የታሪክ ሒደት በየትውልዱ የሚቀጥል ስለሆነ፣ አሁን ደግሞ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ እየተከፈተ ነው። ይህ ምዕራፍ የመንግሥት ሥልጣን ያለ ደም መፋሰስ ወይም ግርግር እየተቀባበሉ የሚሄዱበት መሆኑ ደግሞ ተስፋ ሰጪ ነው። እዚህኛው ምዕራፍ ላይ ለመድረስ አገሪቱ ላለፉት ሦስት ዓመታት ያጋጠማት ቀውስ ይታወቃል። ይህ ቀውስ ያደረሰው ሰቆቃም እንዲሁ፤ አሁን ከዚህ የቀውስ አዙሪት ውስጥ በአስቸኳይ በመውጣት ሰላም የሰፈነባት ዴሞክራሲያዊት አገር እንድትገነባ፤ የአገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ዜጎች አስተዋጽኦ ይጠበቃል። አዲስ ምዕራፍ ሲጀመር ቆሞ መተቸት፣ ከግልና ከቡድን ጥቅም አኳያ የአገርን ጉዳይ ማስላትና እንቅፋት መሆን ለአገርም ለሕዝብም አይጠቅምም።

አሁን ቀዳሚው ጉዳይ ባጋጠሙ ተቃውሞዎች ምክንያት የተፈጠሩትን ግጭቶች በማርገብ ሰላም ማስፈን፣ ሕዝብን ከመቼውም ጊዜ በላይ የሚያቀራርቡ፣ ለአገሩ ልማትና ዴሞክራሲ ተዋናይ እንዲሆን የሚያስችሉ ተግባራትን ማመቻቸትና አገሪቱን ከገባችበት ማጥ ውስጥ ማውጣት መቅደም አለበት። ይህ ዕውን ይሆን ዘንድ ደግሞ ምክንያታዊነት መንገስ አለበት።

ኢትዮጵያዊነት የሚለመልመውና የሚያብበው በቅራኔ ውስጥ ተዘፍቆ በመኖር አይደለም። በምክንያታዊነት እንጂ፤ የአሁኗ ኢትዮጵያ ከብሔር ብሔረሰቦች ብዝሃነት በተጨማሪ፣ የአስተሳሰብ ብዝሃነት የሚነግሥባት እንድትሆን ከአፍራሽ ድርጊቶች መታቀብ ይገባል። ኅብረ ብሔራዊ አንድነቷ የተጠናከረ ዴሞክራሲያዊት አገር ዕውን የምትሆነው በተከፋፈለና ዓይንህን ለአፈር በሚባባል የጽንፈኝነት አራጋቢ ሳይሆን፣ አገራቸውን ከልብ በሚወዱ አርቆ አሳቢ እና በምክንያታዊ ዜጎች ነው። የፖለቲካውንም ሆነ ሌላውን ልዩነት ወደ ጎን በማድረግ በሰከነ

መንፈስ ለመነጋገር ሁሉም ወገን ልቡን በቅንነት ይክፈት! ተረት ከሚመስሉ አደናጋሪ ትርክቶች በመላቀቅ ለአገር ግንባታ የሚጠቅሙ ሐሳቦችን ይዘን እንቅረብ፡፡ ሐሳቦች ተፋጭተው የበለጠው ነጥሮ ይውጣ፡፡ የሐሳብ ልዩነትም ይከበር፡፡ በሐሳብ መለያየት ሞት አይደለምና፡፡

ኢትዮጵያ የሁሉም ልጆቿ እናት እንድትሆን በሚያግዙ ፍሬ ነገሮች ላይ ማተኮር ጠቃሚ ነው፡፡ ከዚህ ቀደም ተሞክረው ፍሬ ያላፈሩት ጽንፈኝነት፣ ጥላቻ፣ ሐሜት፣ አሉባልታ የመሳሰሉ ነገሮች ይወገዱ፡፡ ኢትዮጵያ ቧልተኞች፣ ግድ የለሾችና ራስ ወዳዶች የሚፈነጩባት ሳትሆን፣ ለአገራቸው ግድ የሚሰጣቸው ምክንያታዊ ልጆቿ አንገታቸውን ቀና አድርገው ኃላፊነታቸውን የሚወጡባት ልትሆን ይገባል፡፡ በቡድን እየተደራጁ አገርን መዝረፍ፣ ሕዝብን ማስለቀስ፣ ወጣቱን ተስፋ ማሳጣትና ቀውስ መፍጠር ሊያከትም ይገባል፡፡ የዘመኑ ትውልድ ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት የሰፈነባት አገር እንድትኖረው ይፈልጋል፡፡ ይህ ምኞቱ ደግሞ ዕውን የሚሆነው ለአገር የጋራ ጉዳይ በምክንያታዊነት በአንድነት መሠለፍ ሲቻል ነው፡፡

በርካታ ጥያቄዎችና ፍላጎቶች ባሉባት የአሁኗ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆኑ አስተዳደራቸው እንደሚፈተኑ ግልጽ ነው፡፡ ፈተናው ቢከብድም ማለፍ ግን የሚቻለው መቃወሙም ሆነ ድጋፉ በምክንያታዊነት ሲሆን ነው፡፡